

የሕግ ክፍል ግስታወቂያ ቍጥር ፳/፲፱፻፷፮ ዓ. ፆ.
የእርሻ ልማት ድርጅቶች ደንብ

፩፤ አውጪው ባለሥልጣን ፤

የእርሻና የሕዝብ ግብረር ሚኒስትር በመንግሥት እርሻ ሻዎች ልማት ባለሥልጣን አዋጅ ቍጥር ፩፻፵፮/፲፱፻፷፮ ዓ. ፆ. በአንቀጽ ፲፫ በተሰጠው ሥልጣን መሠረት ይህን ደንብ አውጧል ።

፪፤ አዋር ርዕስ ፤

ይህ ደንብ «የእርሻ ልማት ድርጅቶች ደንብ ቍጥር ፳/፲፱፻፷፮ ዓ. ፆ.» ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል ።

፫፤ ትርጓሜ ፤

የታሉ አንባብ ሌላ ትርጉም ካላሰጠው በስተቀር በዚህ ደንብ ውስጥ ፤
 ፩/ «ባለሥልጣን» ግለት የመንግሥት እርሻዎች ልማት ባለሥልጣን ነው ፤
 ፪/ «አዋጅ» ግለት የመንግሥት እርሻዎች ልማት ባለሥልጣን አዋጅ ቍጥር ፩፻፵፮/፲፱፻፷፮ ዓ. ፆ. ነው ፤
 ፫/ «ድርጅት» ግለት በመንግሥት እርሻዎች ልማት ባለሥልጣን አዋጅ ቍጥር ፩፻፵፮/፲፱፻፷፮ ዓ. ፆ. መሠረት የግድቅመው ግንኛውም የእርሻ ልማት ድርጅት ሲሆን ፣ የሚከተሉትንም ይጨምራል ፤
 ሀ) በሕግ ክፍል ግስታወቂያ ቍጥር ፳፯/፲፱፻፷፮ ዓ. ፆ. የተቋቋመው ላይኛው አዋሽ የእርሻ ልማት ድርጅት ፤
 ለ) በሕግ ክፍል ግስታወቂያ ቍጥር ፳፰/፲፱፻፷፮ ዓ. ፆ. የተቋቋመው መካከለኛው አዋሽ የእርሻ ልማት ድርጅት ፤

LEGAL NOTICE No. 60 OF 1978
AGRICULTURAL DEVELOPMENT CORPORATIONS
REGULATIONS

“ETHIOPIA TIKDEM”

1. Issuing Authority

These Regulations are issued by the Minister of Agriculture and Settlement pursuant to authority vested in him by Article 13 of the State Farms Development Authority Proclamation No. 142/1978.

2. Short Title

These Regulations may be cited as the “Agricultural Development Corporations Regulations No. 60/1978.”

3. Definitions

In these Regulations, unless the context otherwise requires:
 (1) “Authority” shall mean the State Farms Development Authority;
 (2) “Proclamation” shall mean the State Farms Development Authority Proclamation No. 142/1978.
 (3) “corporation” shall mean any agricultural development corporation established by the Minister of Agriculture and Settlement pursuant to the State Farms Development Authority Proclamation No. 142/1978 and includes:
 (a) the Upper Awash Valley Agricultural Development Corporation established under Legal Notice No. 27/1976;
 (b) the Middle Awash Valley Agricultural Development Corporation established under Legal Notice No. 28/1978;

- ሐ) በሕግ ክፍል ማስታወቂያ ቁጥር ፳፱/፲፱፻፷፰ ዓ.ም. የተቋቋመው ስምጥ ሸለቆ የእርሻ ልማት ድርጅት፤
- መ) በሕግ ክፍል ማስታወቂያ ቁጥር ፴፪/፲፱፻፷፰ ዓ.ም. የተቋቋመው ሐረርጌ የእርሻ ልማት ድርጅት፤
- ሠ) በሕግ ክፍል ማስታወቂያ ቁጥር ፴፫/፲፱፻፷፰ ዓ.ም. የተቋቋመው ተንዳሆ የእርሻ ልማት ድርጅት፤
- ረ) በሕግ ክፍል ማስታወቂያ ቁጥር ፴፯/፲፱፻፷፰ ዓ.ም. የተቋቋመው ገዋኔ የእርሻ ልማት ድርጅት።

- (c) the Rift Valley Agricultural Development Corporation established under Legal Notice No. 29/1976;
- (d) the Hararghe Agricultural Development Corporation established under Legal Notice No. 32/1976;
- (e) the Tendaho Agricultural Development Corporation established under Legal Notice No. 33/1976, and
- (f) the Gewane Agricultural Development Corporation established under Legal Notice No. 37/1976.

፱፤ የደንብ ተፈጻሚነት ፤

ይህ ደንብ በድርጅቶች ሁሉ ተፈጻሚነት ይኖረዋል።

፳፤ የሕግ ሰውነት ፤

እያንዳንዱ ድርጅት የራሱ የሆነ የሕግ ሰውነት አለው። ስለዚህም የመከሰስና የመከሰስ ችሎታ ይኖረዋል።

፳፩ ስለ ድርጅት ዋና ገንዘብ (ካፒታል) እና ኃላፊነት ፤

- ፩/ የማንኛውም ድርጅት ቅና ገንዘብ (ካፒታል) ፤ በተለይ ያለው ወይም እንዲያለው የተመደበለት ወይም የሚመደበለት መሬት በሕግ የተጠበቀ ነው።
- ፪/ የመቀላቀል ሥነ ሥርዓት በሚደረግበት ጊዜ ጠቅላይ ድርጅት ወይም በመቀላቀል የተገኘው አዲስ ድርጅት የቀሩት ድርጅቶች ያለሙት ወይም እንዲያለሙት ተመድቦላቸው የነበረውን መሬት ይወርሳል፤
- ፫/ ማንኛውም ድርጅት ከንብረቱ በላይ ዕዳ እንዲከፍል ሊጠየቅ አይችልም።

፳፪ የድርጅቶች ተግባርና ሥልጣን ፤

- እያንዳንዱ ድርጅት በአዋጁ በተሰጠው ተግባርና ሥልጣን መሠረት በባለሥልጣኑ ቁጥጥር ዓላማዎቹን ለመፈጸም የሚያስፈልገው ሥልጣን ሁሉ ይኖረዋል። በተጨማሪም የባለሥልጣኑ አጠቃላይ የመቆጣጠር ተግባርና ሥልጣን እንደተጠበቀ ሆኖ ድርጅቱ የሚከተሉትን ለማድረግ ተግባርና ሥልጣን ይኖረዋል።
- ፩/ ገንዘብ ፤ ንብረት እና ሌላ ዓይነት ካፒታል ድርጅቱ ለተቋቋመበት ዓላማ በሥራ ላይ ለማዋል፤
- ፪/ ገንዘብ ለመበደር ፤ የንግድ ሰነዶችን ለማውጣትና ለመቀበል እና የሚንቀሳቀሱ እና የማይንቀሳቀሱ ንብረቶችን በመያዣነት ለመስጠት፤
- ፫/ የሚንቀሳቀስና የማይንቀሳቀስ ንብረት ባለቤት ወይም ባለይዞታ ለመሆን እና በንብረቱ እንዳስፈላጊነቱ ለመጠቀም፤
- ፬/ በራሱ ስም የባንክ ሂሳቦች ለመክፈትና ሂሳቡን ለማካሄድ፤
- ፭/ የመንግሥት መመሪያዎች እንደተጠበቁ ሆነው ከውጪ አገርም ሆነ ከአገር ውስጥ ከማንኛውም ሰው ወይም የሕግ ሰውነት ካለው ድርጅት ጋር ለመዋዋል።

፳፫ የድርጅቱ ዋና ሥራ አስኪያጅ ተግባርና ሥልጣን ፤

- ፩/ የእያንዳንዱ ድርጅት ዋና ሥራ አስኪያጅ ለተሾመ መበት ድርጅት ዋና ሥራ አስኪያጅ ሹም ስለሆነ ፤ በባለሥልጣኑ ጠቅላላ ቁጥጥር የድርጅቱን ሥራ እና አስተዳደር ይመራል ፤ ይቆጣጠራል።
- ፪/ ከዚህ በላይ ባጠቃላይ የተመለከተው ሳይነካ ፤ ዋናው ሥራ አስኪያጅ ባለሥልጣኑ በሚያወጣው መመሪያ መሠረት ፤

4. Scope of Application

These Regulations shall apply to all corporations.

5. Juridical Personality

Each corporation shall have juridical personality and, as such, can sue and be sued.

6. Capital and Liability of the Corporations

- (1) Every corporation's capital, land in particular, whether developed or not, shall be protected by law.
- (2) In case of amalgamation, the corporation taking over or the new corporation resulting from the amalgamation, as the case may be, shall take over all the assets and land, whether developed or not, of the corporation or corporations, as the case may be, ceasing to exist.
- (3) No corporation may be held liable beyond its assets.

7. Powers and Duties of Corporations

Each corporation shall, under the general direction of the Authority, in accordance with the Proclamation, have such powers as are necessary to accomplish its purposes including, subject to the general supervision of the Authority, the power to:

- (1) invest and expand money, goods and other forms of capital in order to achieve its purposes;
- (2) borrow money, issue and accept commercial or other instruments and pledge and mortgage movable or immovable property;
- (3) own, possess and dispose of movable and immovable property as is deemed necessary;
- (4) open and operate bank accounts in its name;
- (5) without prejudice to government directives, enter into contracts with any natural or juridical person, foreign or domestic.

8. Powers and Duties of the General Manager of Each Corporation

- (1) The General Manager of each corporation shall be the chief executive officer of the corporation to which he is appointed and shall direct and supervise its operations and management subject to the general direction of the Authority.
- (2) Without limiting the generality of the foregoing, the General Manager shall, in accordance with the directives to be issued by the Authority:

- ሀ) ገንዘብ ይበደራል ፤
- ለ) ሕንፃ ቤት ፣ ልዩ ልዩ ዕቃዎች እንዲሁም ተሽከርካሪ መኪናዎችንና የመሳሰሉትን ቋሚ ሀብቶች ይገዛል ፤ ይሸጣል ፤ በመያዣነትም ይሰጣል ።
- ሐ) በባንክ ሂሳብ የተቀመጠውን ገንዘብ ያወጣል፤
- መ) ክፍርድ ቤት ውጪ ክርክሮችን በስምምነት ይጨርሳል ።

፫/ ዋናው ሥራ አስኪያጅ ፤

- ሀ) የባንክ ሂሳቦችን በመክፈት ገንዘብ ያስቀምጣል ፤
- ለ) ድርጅቱ በሚከሰሰበትም ሆነ በሚከሰበት ጉዳይ ሁሉ ድርጅቱን ይወክላል ፤ ወይም ድርጅቱን የሚወክል ሰው ይሾማል ፤
- ሐ) የድርጅቱን የውስጥ ደንብ አዘጋጅቶ ባለሥልጣኑ እንዲያጸድቅለት ያቀርባል ፤
- መ) የድርጅቱን ማንኛውንም ሠራተኛ እና ሥራ መሪ ይቀጥራል ፤ ከሥራም ያሰናብታል ፤ ባለሥልጣኑ በሚፈቅደው መሠረት ደመወዛቸውንና ማንኛውንም ክፍያዎች ይወስናል ።

፬/ ባለሥልጣኑ በሚያወጣቸው ጠቅላላ መመሪያዎች መሠረት ዋናው ሥራ አስኪያጅ ፤

- ሀ) የሥራ አመራርን ፣ ሰብል ማምረትን ፣ ዕቃዎች ሠርቶ ማውጣትንና አገልግሎቶች መስጠትን ፣ ሰብሎችንና ዕቃዎችን መሸጥንና ለሥራ የሚያስፈልጉትን ዕቃዎችንና አገልግሎቶች መግዛትን የሚመለከቱ ውሳኔዎችን ይሰጣል ፤ በለሆነም የካፒታል ዕቃዎች የሚገዙት በተፈቀደው ካፒታል በጀት መሠረት ይሆናል ፤
- ለ) ቼኮችንና ሌሎችም የንግድ ሰነዶችን ያረጋግጣል፤ ይፈረማል ፤
- ሐ) የመንግሥት መመሪያዎች እንደተጠበቁ ሆነው ከውጪ አገር ሆነ ከአገር ውስጥ ሰው ወይም የሕግ ሰው ነት ካለው ከማናቸውም ድርጅት ጋር ይዋዋላል ፤
- መ) ድርጅቱን በተቀላጠፈ አካሄድ ለማካሄድ ተገቢ ሆኖ ሲያገኘው ሥልጣኑን ብቁ ለሆነ ለማናቸውም የድርጅቱ ሠራተኛ በውክልና ይሰጣል ፤

፭/ የድርጅቱ ዋና ሥራ አስኪያጅ አዋጁንና በአዋጁም መሠረት የሚወጡትን ደንቦች በጥብቅ በመከተል ተግባሩን በትጋትና ተገቢውን ጥንቃቄ በማድረግ ይፈጽማል ፤

- አ) ከሦስተኛ ወገኖች ጋር በሚያገናኙት ጉዳዮች ሁሉ ዋናው ሥራ አስኪያጅ ማናቸውንም ድርጅቱን ለማስተዳደር ፣ ለመምራት እና የድርጅቱን ሥራ ለመሥራት የሚያስፈልጉትን ሥራዎች ሁሉ ለመሥራት ሙሉ ሥልጣን እንዳለው ይቆጠራል ።

፱፤ የሒሳብ መዝገቦችና ሰነዶች አያያዝ ፤

፩/ እያንዳንዱ ድርጅት በንግድ ሥራ ልምድና ባለሥልጣኑ በሚያወጣቸው መመሪያዎች መሠረት አስፈላጊ የሆኑ የሂሳብ መዝገቦችና ሰነዶች መያዝ አለበት።

፪/ ከቀጥር ፳፮ እስከ ፸ እንዲሁም ከቀጥር ፸፱ እስከ ቀጥር ፹፭ ያሉት የ፲፱፻፶፪ ዓ.ም. የኢትዮጵያ የንግድ ሕግ ቀጥሮች ለየድርጅቱ የሂሳብ መዝገቦችና ሰነዶች አያያዝ አስፈላጊው ለውጥ ተደርጎላቸው ተፈጻሚ ይሆናሉ ፤

- (a) borrow money;
- (b) sell, pledge and mortgage fixed assets such as buildings, furniture, fixture, and vehicles;
- (c) withdraw deposits from bank accounts;
- (d) settle disputes out of court.

(3) The General Manager shall:

- (a) open bank account and make deposits;
- (b) represent or appoint a person to represent in any legal proceedings brought by or against it;
- (c) draw up and submit for the Authority's approval the internal regulations of the corporation; and
- (d) employ and discharge any employee of the corporation and fix their salaries and remuneration with the Authority's approval.

(4) The General Manager shall, in accordance with general directives to be issued by the Authority:

- (a) make decisions relating to operation, production of crops, production of goods and provision of services, sale of crops and goods and procurement of the necessary goods and services, provided that procurement of capital goods shall be within the limit of the approved capital budget;
- (b) sign and countersign cheques and other commercial instruments;
- (c) without prejudice to government directives, enter into contracts with any natural or juridical person, foreign or domestic;
- (d) delegate any of this authority to any qualified person employed by the corporation whenever he deems it appropriate for the efficient management of business;

(5) The General Manager of each corporation shall perform his duties with due care and diligence and in strict compliance with the Proclamation and regulations issued thereunder.

(6) In his relations with third parties, the General Manager shall be deemed to have full power to carry out all acts of management of the corporation.

9. Keeping of Books and Accounts

(1) Each corporation shall keep such books and accounts as are required in accordance with business practice and guidelines to be established by the Authority.

(2) The Provisions of Article 66 to 70 and Articles 74 to 85 of the Commercial Code of Ethiopia of 1960 shall apply *mutatis mutandis* to the keeping of books and accounts of each corporation.

፲፩ የበጀት ዓመት ላይ ላላ ስራዎችና ዓመታዊ መግለጫዎች ፤

፩/ የእያንዳንዱ ድርጅት የበጀት ዓመት በየዓመቱ በመጋቢት ሠላሳ (፴) አልቆ በሚያዝያ አንድ (፩) ይጀምራል ።

፪/ በእያንዳንዱ የበጀት ዓመት መጨረሻ ላይ የድርጅቱ ዋና ሥራ አስኪያጅ ባለሥልጣን በሚፈቅደው ዘዴ በመጠቀም በድርጅቱ ያሉትን ልዩ ልዩ ንብረቶችና ያሉበትን ዕዳዎች የሚያመለክት የንብረት ዝርዝር መዝገብ ያዘጋጃል ።

፫/ የድርጅቱ ዋና ሥራ አስኪያጅ ፣ ገንዘብ ነክ መግለጫዎች ፣ የሂሳብ ሚዛን ፣ የትርፍና የኪሳራ ሂሳብ እንዲሁም ባለፈው የበጀት ዓመት ስለነበረው የድርጅቱ ሁኔታና አሠራር አንድ ራግ ያዘጋጃል ። ለራሱ ስለትርፍና ኪሳራ ሂሳብ ዝርዝር ማብራሪያ የገንዘብን ምንጭ እና የአጠቃቀሙን ሁኔታ እና የድርጅቱን የኢኮኖሚ አቅም ለማወቅ አስፈላጊ የሆኑትን መረጃዎች መያዝ አለበት ።

፬/ የንብረት ዝርዝር ፣ ገንዘብ ነክ መግለጫው ፣ የሂሳብ ሚዛን ፣ የትርፍና የኪሳራውን ሂሳብ ፣ እንዲሁም ከዚህ በላይ ባለው ንግድ አንቀጽ መሠረት የተዘጋጀው ራግ ያለፈው የበጀት ዓመት በተፈጸመ በስድስት (፮) ወር ውስጥ ለባለሥልጣኑ መቅረብ አለበት ።

፭/ የሂሳብ ሚዛን እና የትርፍና የኪሳራ ሂሳብ በባለሥልጣኑ ከጸደቀ በኋላ ታትሞ ይወጣል ።

፲፩ የበጀት መጠየቂያ ፤

እያንዳንዱ ድርጅት የበጀት ዓመት ከግለቁ ከስድስት (፮) ወር በፊት የልማት በጀቱንም የሚጨምር የበጀት መጠየቂያ ካስፈላገው ፕላን ጋር ለባለሥልጣኑ ማቅረብ አለበት ።

፲፪ የሥራ ዝርዝር መግለጫ ፤

ይህ ደንብ ከጸናበት ጊዜ አንስቶ እያንዳንዱ ድርጅት በየሶስት ወር የሥራውን ዝርዝር ሁኔታ የሚገልጽ ባለሥልጣኑ በሚያዘጋጀው መደበኛ ፎርም መሠረት ለባለሥልጣኑ ራግ መስጠት አለበት ።

፲፫ የመጠባበቂያ ሂሳቦች ፤

፩/ እያንዳንዱ ድርጅት የመጠባበቂያ ሂሳብ በማቋቋም የመጠባበቂያ ሂሳብ ከድርጅቱ ዋና ገንዘብ ከመቶ ሰላሳ (፴) እጅ እስከደረሰ ድረስ በየዓመቱ ከተጣራው ትርፍ በመቶ አስር (፲) እጅ ያስቀምጣል ።

፪/ በማናቸውም ዓመት ኪሳራ ቢደርስ ከመጠባበቂያው ሂሳብ ገንዘብ ወይም በማድረግ ኪሳራው ይተካል፤ ስለሆነም የመጠባበቂያው ሂሳብ መጠን በዚህ አንቀጽ በንግድ አንቀጽ (፩) ከተወሰነው በታች የሆነ እንደሆነ ጉድለቱ በተከታታይ ዓመታት ይተካል ።

፲፬ ስለሂሳብ መርማሪዎች ፤

፩/ የድርጅቱ የሂሳብ መዛግብትና ገንዘብ ነክ የሆነ ነገር ሁሉ በዋናው አዲተር ወይም በሱ በሚመረጡ የሂሳብ መርማሪዎች በየዓመቱ ይመረመራል ።

፪/ ዋናው አዲተር በማንኛውም ጊዜ የድርጅቱን የሂሳብ መዛግብት ለመመርመር ይችላል ።

10. Fiscal Year, Accounts and Annual Reports

(1) The fiscal year of each corporation shall end on the thirtieth (30th) of Mégabit and begin on the first (1st) of Miazia, each year.

(2) At the end of each fiscal year the General Manager of each corporation shall prepare a detailed inventory and valuation of assets and liabilities by using such methods as the Authority may approve.

(3) The General Manager of each corporation shall draw up financial statements, balance sheet and profit and loss accounts and prepare a report on the state of the activities and affairs of the corporation during the last fiscal year which report shall include detailed information on the profit and loss accounts, source of revenue and conditions of expenditure and such other information as is necessary to determine the economic viability of the corporation.

(4) The inventory, financial statements, balance sheet, profit and loss account and the report prepared in accordance with the preceding sub-article shall be submitted to the Authority within six (6) months after the close of the last fiscal year.

(5) The balance sheet and profit and loss account shall be published after approval of the same by the Authority.

11. Budget Proposals

Each corporation shall, six (6) months before the end of each fiscal year, submit to the Authority its budget proposal, including development budget with the necessary plan.

12. Report of Activities

Each corporation shall submit to the Authority a report of its activities every three (3) months starting from the effective date of these Regulations in a standard form to be prepared by the Authority.

13. Reserve Funds

(1) Each corporation shall set aside ten per cent (10%) of its net profits in order to establish and maintain a reserve fund until such time as the reserve fund shall attain a sum equal to thirty per cent (30%) of each corporation's capital.

(2) Should the profit and loss account of any corporation show a loss for any particular year, such loss shall be covered by drawing from the reserve fund, provided that transfers shall be made in accordance with the preceding sub-article to the reserve fund in subsequent years, where it has fallen below the amount fixed in the preceding sub-article.

14. Auditors

(1) The books of account and all financial matters of each corporation shall be audited annually by the Auditor-General or by auditors designated by the Auditor-General.

ዪ/ በዚህ አንቀጽ በንዑስ አንቀጽ (ጸ) መሠረት በየዓመቱ የሚደረገው የሂሳብ ምርመራ መግለጫ የበጀት ዓመት እንደተፈጸመ በስድስት (፮) ወር ውስጥ ለባለሥልጣኑ እና ለዋናው አዲተር ይቀርባል ።

፲፮፤ ስለድርጅት መፍረስ ፤

ጸ/ አንድ ድርጅት የሚፈረስበት በቂ ምክንያት ካለ በሚኒስትሮች ምክር ቤት ከጸደቀ በኋላ ፈራሽ ይሆናል ።

ጻ/ አንድ ድርጅትን ለማፍረስ በቂ ምክንያት የሚኖረው የድርጅቱ የኢኮኖሚ አቅዋም ለመኖር የማያስችለው የሆነ እንደሆነ ወይም የድርጅቱን ሕልውና የሚነካ ውሳኔ ከመንግሥት የተሰጠ እንደሆነ ነው ።

፲፱፤ ስለ ድርጅት ሂሳብ መጣራት ፤

፩/ አንድ ድርጅት እንዲፈረስ ከተወሰነ ባለሥልጣኑ አንድ ወይም ከአንድ በላይ የሆኑ የውጭ ሂሳብ አጣሪዎች ይሾማል ።

፪/ ሂሳብ አጣሪው ወይም ፤ እንደነገሩ ሁኔታ ፤ ሂሳብ አጣሪዎቹ በመፍረስ ላይ ያለውን ድርጅት የሂሳብ መዛግብትና ሰነዶች ለማየትና ለመመርመር ሥልጣን ይኖራቸዋል ። ስለሆነም የድርጅቱን ንብረት ለመቆጣጠርም ሆነ ሥራውን ለመምራት ሥልጣን አይኖራቸውም ።

፫/ በመፍረስ ላይ ያለው ድርጅት ዋና ሥራ አስኪያጅ ካለፈው የበጀት ዓመት መጨረሻ እስከ ሂሳብ ማጣሪያው ጊዜ ድረስ ስላለው ስለድርጅቱ የሥራ አካሄድ ለሂሳብ አጣሪው ወይም ፤ እንደነገሩ ሁኔታ ፤ ለሂሳብ አጣሪዎቹ መግለጫ ያዘጋጃል ።

፬/ ሂሳብ አጣሪው ወይም ፤ እንደነገሩ ሁኔታ ፤ ሂሳብ አጣሪዎቹ እና ዋናው ሥራ አስኪያጅ የንብረቶቹን እና የዕቃዎቹን ዝርዝር በአንድነት ያዘጋጃና ይፈርሙበታል ።

፭/ ሂሳብ አጣሪው ወይም ፤ እንደነገሩ ሁኔታ ፤ ሂሳብ አጣሪዎቹ የሂሳብ ሚዛን አዘጋጅተው ለባለሥልጣኑ ያቀርባሉ ።

፮/ ባለሥልጣኑ ድርጅቱ እንዲፈረስ የተወሰነ መሆኑን ታትመው በሚወጡ በሀገሪቷ ጋዜጦች በአጣርኛና በእንግሊዝኛ በወር አንድ ጊዜ በተከታታይ ለሶስት ወር በማሳተም ባለገንዘቦቹ የይከፈለን ጥያቄአቸውን እንዲያቀርቡ በሚገባ ያስታውቃቸዋል ። በድርጅቱ መዝገቦች ውስጥ ለተጻፉት ወይም በሌላ አኳኝ አድራሻቸው ለታወቀ ባለገንዘቦች ግን የድርጅቱ መፍረስ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከመታተሙ በፊት በሬዲዮ ገዴ ደብዳቤዎች ይልክላቸዋል ።

፯/ ባለሥልጣኑ የሂሳብ አጣሪውን ወይም ፤ እንደነገሩ ሁኔታ ፤ የሂሳብ አጣሪዎቹን አስተያየት በሚገባ ካመዛዘነ በኋላ ጥያቄአቸውን የሚደግፍ ማስረጃ ለሚያቀርቡት ባለገንዘቦች በሂሳብ ሚዛን መሠረት ገንዘባቸውን ይከፍላቸዋል ።

(2) The Auditor-General may, at any time, audit the books of account and all financial matters of any corporation.

(3) The report of the auditors in accordance with sub-article (1) of this Article shall be submitted to the Authority and the Auditor-General within six (6) months from the close of the fiscal year.

15. Grounds For Dissolution

(1) A corporation may, with the approval of the Council of Ministers, be dissolved for good cause.

(2) There shall be good cause for dissolution where the corporation is not economically viable or where any decision affecting the existence of the corporation is passed by the government.

16. Winding Up

(1) The Authority shall appoint one or more external liquidators where a decision to dissolve a corporation is passed.

(2) The liquidator or liquidators, as the case may be, shall have power to examine the books of accounts of the corporation under dissolution. They shall not, however, have power to take possession of the property, nor act as managers of such corporation.

(3) The General Manager of the corporation concerned shall prepare a report for the liquidator or the liquidators, as the case may be, on the management of the corporation from the end of the last fiscal year to the date of the winding up.

(4) The liquidator or the liquidators, as the case may be, and the General Manager shall jointly prepare and sign an inventory of assets and liabilities.

(5) The liquidator or liquidators, as the case may be, shall prepare a balance sheet and submit the same to the Authority.

(6) The Authority shall duly notify all creditors of the proposed dissolution of the corporation and require them to file their claims in a notice published in the country's newspapers in Amharic and English once every month, consecutively for three months. However, creditors appearing in the corporation's books or who are otherwise known shall be notified of the dissolution by registered letter prior to the publication of the notice of dissolution in the newspapers.

(7) The Authority shall, on the basis of the balance sheet, pay the creditors who produce proof of their claims after due consideration of the recommendation of the liquidator or liquidators, as the case may be.

፩/ ድርጅቱ ያልፈጸማቸው ጅምር ሥራዎች ካሉ እስከ ሲፈጸሙ ድረስ የድርጅቱ መፍረስ ያልቆየ ከሆነ ወይም ገንዘብ ጠያቂዎች ያቀረቡት መረጃ በባለሥልጣን አስተያየት የጠየቁትን ገንዘብ ለመክፈል በቂ ሆኖ ሳያገኘው ቢቀር ገንዘብ ጠያቂዎቹ ላቀረቡት የገንዘብ ጥያቄ ባለሥልጣን በቂ ዋስትና ካልሰጣቸው ባለሥልጣን ድርጅቱ ያልፈጸማቸው ጅምር ሥራዎች ሲፈጸሙ ድርጅቱ የሚኖርበትን ዕዳ እና ያልተከፈለቸው ገንዘብ ጥያቄዎች የጠየቁትን ሂሳብ የሚሸፍን ገንዘብ በተለይ ማስቀመጥ አለበት ።

፪/ የድርጅቱ ባለገንዘቦች ከተከፈሉ በኋላ ሂሳብ አጣሪው ወይም እንደነገሩ ሁኔታ ሂሳብ አጣሪዎቹ ክፍያ የተረፈ ንብረት ካለ ይህንን የሚያሳይ የመጨረሻ የሂሳብ ሚዛን አዘጋጅተው ለመንግሥቱ ዋና አዲተር ገልባጭ በማድረግ ለባለሥልጣን ያቀርባሉ። ባለሥልጣን የመጨረሻውን የሂሳብ ሚዛን ካጸደቀው በኋላ ወዲያውኑ ስለድርጅቱ መፍረስ በነጋሪት ጋዜጣ ማስታወቂያ ያወጣል። ማስታወቂያ ሲወጣ የድርጅቱ ሕልውና ይቀራል።

፫/ የፈረሰው ድርጅት መዝገቦች የመጀመሪያው ገንዘብ ጠያቂዎች ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ጊዜ ጀምሮ ለአምስት ዓመታት በባለሥልጣን ይቀመጣሉ።

፬/ ባለሥልጣን የሚወሰነውን ገንዘብ በመክፈል ማንም ሰው እንዲህን መዝገቦች ሊመረምር ይችላል።

፲፯. መቀላቀል

፩/ ሁለት ወይም ከሁለት በላይ የሆኑ ድርጅቶች አንዱ ሌላውን ወይም ሌሎቹን በመጠቅለል ወይም ሌላ ድርጅት በማቋቋም በባለሥልጣን ውሳኔ ሊቀላቀሉ ይችላሉ።

፪/ ባለሥልጣን ድርጅቶችን ለመቀላቀል የሚሰጠው ውሳኔ በነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ ይወጣል።

፫/ ጠቅላይ ድርጅት ወይም በመቀላቀል የተገኘው አዲስ ድርጅት የቀሩት ድርጅቶች መብትና ግዴታ በሙሉ ይወርሳል።

፲፰. ደንቡ የሚጸናበት ጊዜ

ይህ ደንብ ከሚያዝያ ፩ ቀን ፲፱፻፸፬ ዓ.ም. ጀምሮ የጸና ይሆናል።

አዲስ አበባ ግንቦት ፩ ቀን ፲፱፻፸፬ ዓ.ም.

ዘገየ አስፋው
የእርሻና የሕዝብ ማስፈር ሚኒስትር

(8) Where there are undertakings not completed by the corporation and the dissolution cannot stay until the completion of such undertakings or where, in the opinion of the Authority, the evidence produced by creditors is not sufficient to support their claims and the Authority cannot give adequate guarantee for the claims of such creditors, the Authority shall set aside a sum that covers the liabilities of the undertaking not completed and the claims of creditors not settled.

(9) After the creditors of the corporation have been paid the liquidator or liquidators, as the case may be, shall prepare a final balance sheet showing the surplus assets, if any, and submit the same to the Authority, with a copy to the Auditor-General of the Government. As soon as the Authority approves the final balance sheet, it shall publish notice of dissolution of the corporation in the Negarit Gazeta. The corporation shall cease to exist upon publication of the notice.

(10) The books of a corporation which has been dissolved shall be deposited with the Authority where they shall be kept for five years starting from the publication of the first notice in the country's newspapers calling creditors.

(11) Such books shall be open to inspection by any person after payment of a fee prescribed by the Authority.

17. Amalgamation

(1) Two or more corporations may be amalgamated by decision of the Authority either by taking over or by the formation of a new corporation.

(2) The decision to amalgamate shall be published in the Negarit Gazeta.

(3) The claims and liabilities of the corporation ceasing to exist shall pass to the corporation taking over or to the new corporation resulting from the amalgamation.

18. Effective Date

These Regulations shall come into force as of the 1st day of Miazia, 1970 (E.C.)

Done at Addis Ababa, this 9th day of May, 1978

ZEGEYE ASFAW
Minister of Agriculture and Settlement